



ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ
Solidarity Movement for a New Ethiopia

**ለሁለተኛ ጊዜ፡- ለሚመለከታቸው የኢትዮጵያ ጉዳዮች
(Stakeholders) በሙሉ፤**

ከሁለት ሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ይመለከተኛል ለሚሉ በሙሉ ወደ ትብብር እንዲመጡ የሚጠይቅ ደብዳቤ መጻፋችን ይታወቃል። ይህንን ተከትሎም የተለያዩ አስተያየቶችን ስንቀበል ቆይተናል።

ባለፈው ጥሪያችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥነው የዚህ ጥሪ ዋና ዓላማ «የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል ፣ ይመለከተኛል የሚሉ ጉዳዮች በአንድ ቦታ ተሰባስበው የአገራችንን ጉዳይ በተመለከተ የሚመክሩበትን መድረክ ለማመቻቸትና መንገዱን ለመጥረግ የሚያግዝ ጉባኤ ለመጥራት» ነበር። ይህንንም ጥሪ ለመገናኛ ብዙሀን (የፓልቶክ ክፍሎችንም ጭምር) ፣ ለፖለቲካ ድርጅቶች ፣ ለአርካት ንቅናቄዎች ፣ ለሲቪክ ድርጅቶች ፣ ለሴቶችንና ወጣቶች ማኅበራት ፣ ለሃይማኖት ድርጅቶች እንዲሁም ለአገር ሽማግሌዎችን እና ሌሎች ለአገራችን ቅን የሚያስቡና ለነጻነቷ የሚታገሉ አቅርቦን ነበር።

የጥሪውም ዋና ዓላማ ሁላችንም በአንድ ጣራ ሥር ተገናኝተን እና ተወያይተን ወደ አንድ ውሳኔ እና ግብ የምንደርስበትን የትብብር ቀን ቅርብ ለማድረግ የነበረ ሲሆን ይህ ትብብር የሚመሠረተውም በሁሉም ጉዳዮች መካከል ያለው ስትራቴጂያዊ ልዩነት ለጊዜው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁላችንንም በሚያስተባብርና በአንድነት እንድንሠራ በሚያደርገን ጉዳይ ላይ (አንድም እንኳን ቢሆን) መክረን በአንድነት እንድንነሳ የሚያሳስብ ነበር። በሌላ አነጋገር በዚህ ሁሉን አቀፍ አገራዊ ስብሰባ ከእያንዳንዱ ጉዳዮች የሚወክል መሪ ወይም ተወካይ የሚገኝ መሆኑን ጠቅሰን የነበረ ሲሆን እያንዳንዱ ጉዳዮች ድርጅት አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለበትን ፕሮግራም ወይም ድርጅታዊ መርሐግብር በምንም መልኩ እንዲቀይር ሳይገደድ ከሌሎች ጉዳዮች ጋር እንዴት አድርጎ በመተባበር እና መልካም ግንኙነት በመመሥረት የሚሠራበትን መንገድ የሚያመቻችና የሚያስተባብር እንደሚሆን በግልጽ አስቀምጠን ነበር።

የጥሪውን ግዝፈት እና የተሰጠውን የጊዜ ገደብ እንዲሁም እያንዳንዱ ጉዳዮች ከአመራሩና አባላቱ ጋር ተነጋግሮ ለመወሰን ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልገው ግምት ውስጥ በማስገባት ለሰኔ 23 ፣ 2002 ዓ.ም. (June 30th, 2010) የሰጠውን የጊዜ ገደብ ወደ ሐምሌ 7 ፣ 2002 ዓ.ም. (July 14th, 2010) ያራዘምነው መሆኑን እንገልጻለን። ከዚህ በፊት እንደጠየቅነውም አሁንም መልሱ በጽሁፍ እንድታሳውቁን በትህትና እንጠይቃለን።

በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ የምንፈልገው ዋና ነገር ቢኖር ይህንን የትብብር ሃሳብ በቀና መንፈስና ለአገር ከመቆርቆር የመነጨ በመሆኑ ሌሎች የአገራቸው ጉዳይ የሚያንገበግባቸው ሁሉ እንደዚህ ዓይነት ሃሳብ እንደሚኖራቸው እንዲሁም ሥራውን

ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ የጀመሩ ሊኖሩ እንደሚችሉ በመገመት ፣ ማንኛውም ይህንን ዓይነት የትብብር ዓላማ ለማካሄድ ከሚፈልግ ቡድን ጋር ተባብረን ለመሥራት ሙሉ ፈቃደኛ መሆናችንን ለመግለጽ እንወዳለን። ሆኖም ግን ይህ የትብብር ጉባዔ የሚያለያዩንን ጉዳዮች ወደኋላ በመተው በሚያስማሙን ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመሥራት እንዲያስችለን የተጠራ እንጂ የስደት መንግሥት ወይም የነጻውጪ ግንባር ለመመሥረት የተጠራ አለመሆኑን በግልጽ ለማስገንዘብ እንወዳለን። እነዚህ የተጠቀሱት ጉዳዮች ትብብሩ ከተመሠረተ በኋላ ጊዜውን ጠብቀው በራሳቸው በጉዳዮቻቸው የሚከናወኑ ተግባራት ሊሆኑ የሚችሉ ናቸው።

ይህንን መልዕክት በተለያዩ የመረጃ አጠቃላይ ለማንበብ እድል ያገኛችሁ ወገኖቻችን ሁሉ የተደረገውን ጥሪ በተመለከተ አሰተያየት ብትሰጡን በአክብሮት የምናስተናግድ መሆኑን በትህትና እንገለጻለን። በተጨማሪም ይህ ጥሪ የተላከላቸውን ዝርዝር ለማወቅ የሚፈልጉ ሁሉ ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት መረጃውን ማግኘት የሚችሉ መሆናቸውን በአክብሮት እናስታውቃለን።

ይህ አገራዊ ጥሪ ለነፃነት ሲሉ ክቡር አካላቸውንና ህይወታቸውን በሰዉ ወገኖቻችንና ፣ ለዘመናት በመከራና በሰቆቃ በኖረው ሕዝባችን ስም የተደረገ ሲሆን ለዚህም ወገንን የማዳን ጥሪ አፋጣን ምላሽ በመስጠት ሕዝባችን ለዘመናት ሲናፍቀው የኖረውን ነጻነት ዕውን በማድረግ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላም ሊያስገኝ በሚችል ተግባር ሁላችንም ቀና ውሳኔ ለማድረግ እንድንችል ፈጣሪያችን ይርዳን።

ከአክብሮት ሰላምታ ጋር



አባንግ ሜቶ
ዋና ዳይሬክተር
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ

ለዚህ ደብዳቤ ምላሽም ሆነ ለተጨማሪ መረጃ የንቅናቄውን የዕርቅ ግብረኃይል በ (reconciliation@solidaritymovement.org) ወይም ዋና ዳይሬክተሩን ለአቶ አባንግ ሜቶ (obang@solidaritymovement.org) በመጻፍ ወይም ድረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ለመረዳት ይችላሉ።

